

# የአደጋ ጊዜ አስፈላጊ እቃዎች

# ዝግጁ ቤተሰብ ማለት ጠንቃቃ ቤተሰብ



ህይወት አድን

**የደጅኑ እዝ መመሪያዎች**

[oref.org.il](http://oref.org.il)

ብሔራዊ የአደጋ ጊዜ ፖርታል

104



ለረጅም ጊዜ የኤሌክትሪክ መቆረጥ ስድስት የሚሆኑ አስፈላጊ እቃዎችን ለ 72 ሰዓታት የሚያገለግሉ መሳሪያዎችን ያዘጋጁ የመሳሪያዎች ዝርዝር:



ሶስት እርምጃዎች ቤተሰባችሁን ይጠብቃል



ውሃ እና ምግብ በተዘጋ ጠርሙሶች እና ፖኬቶች



የእጅ ባትሪ እና የአደጋ ጊዜ መብራት



ሬዲዮ፣ ባትሪዎች እና ተንቀሳቃሽ ባትሪ መሙያ



የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ እና መድሃኒቶች



ጥሬ ገንዘብ እና አስፈላጊ ሰነዶች



እንደ ቤተሰቡ ልምድና ፍላጎት አስፈላጊ ነገሮችን



## 1. የአደጋ ጊዜ መመሪያዎችን ይወቁ

- የደጅኑ እዝ አጥሊኬሽን በሞባይል ላይ መጫኑን እና መረጃው በቤት ውስጥ መቀበል እንደሚቻል ያረጋግጡ።
- ማስጠንቀቂያውን ስትቀበሉ ሁሉም ሰው ምን ማድረግ እንዳለበት ማወቁን አረጋግጡ።
- ወደ መጠለያ ቦታ ሁሉም ሰው በጊዜ መድረሳቸውን አረጋግጡ።



## 2. ቤቱንና የአደጋ ጊዜ እቃዎችን አዘጋጁ

- የመተለያ ቦታው ዝግጁ እና ለአገልግሎት ተስማሚ መሆኑን ያረጋግጡ።
- የልጆቹን አልጋዎች ወደ መጠለያ ቦታ ማዛወር ይመረጣል።
- የአደጋ ጊዜ እቃዎችን እና የምግናኛ መንገዶችን ዝርዝር አስቀድማችሁ አዘጋጁ።



## 3. ለሁሉም የቤተሰብ አባላት አሳውቁ

- ማውራት** - ስለ ሁኔታው የቤተሰብ ውይይት አደረጉ እና ሮኬቶችን እና ሚሳኤሎችን በሚተኮሱበት ጊዜ ትክክለኛ ባህሪዎችን ያድርጉ።
- ማጋራት** - በቤተሰብ አባላት መካከል ሀላፊነት ያካፍሉ
- ልምምድ** - ከሁሉም የቤተሰብ አባላት ጋር አብራችሁ ሰልጣናዎን ልምምድ አድርጉ



## በአደጋ ጊዜ የምግናኛ መንገዶች

- 100 - የእስራኤል ፖሊስ
- 101 - የዳዊት ቀይ ኮከብ
- 102 - የእሳት አደጋ መከላከያ እና ማዳን
- 104 - የደጅኑ እዝ
- 106 - የአካባቢ አስተዳደር

## ለወላጆች ዋና ዋና ነጥቦች

- ሁኔታውን ለጆች በማሳወቅ ለዜና ስርጭቶች ያላቸውን ተጋላጭነት ቀንሱ።
- ልጆች ከወላጆቻቸው ጋር አለመለያየት እና ሽንት አልጋ ላይ መሸናገት ፣ ጭንቀት ሊያጋጥማቸው ይችላል እነዚህ የተለመዱ ነገሮች ናቸው።
- የድወሉ ድምጽ ጭክ ብሎ መሰማቱ እኛን አደጋ እንዳለ ለማሳወቅ መሆኑን አስረዷቸው
- ልጆቹ እርስዎን ይመለከታሉ እና እርስዎ በሚሰጡት ምላሽ ላይ ተጽእኖ ያሳድራሉ ስለዚህ በርጋታና በጽኑነት አስረዷቸው

በትክክለኛ እና እማኝ መረጃዎች ብቻ ተጠቀሙ

ተዘጋጁ = ተጠበቁ

# ህይወትን አድን መመሪያዎች ሮኬቶች እና ሚሳኤሎች ሲተኮሱ

# በጣም የተጠበቀ

# ማስጠንቀቂያ ለሁለቱም። በማንኛውም ቦታ እና ጊዜ

ማስጠንቀቂያ ሲደርሳችሁ አሁን ወደ የመጠለያ ቦታ ግቡና በሚከተሉት መመሪያዎች መሰረት ተጠቀሙ።



በመመሪያው መሰረት በመጠለያ ቦታ እና ትእዛዝ ማክበር- ህይወትን ያድናሉ። በሚከተለው ቅደም ተከተል መሰረት እያንዳንዱ ሰው የመጠለያ ቦታ ይምረጥ።



የደጀኑ እዝ ማስጠንቀቂያዎች ለእያንዳንዱ አካባቢ በተለያዩ መንገድ የተለያዩ እና የተከፋፈሉ 3 ድምጾችን በመጠቀም ይተላለፋሉ



## በህንጻ ውስጥ

ወደ አፓርታማ/ፎቅ (ማማድ/ማማክ)፣ መጠለያ፣ የውስጥ ደረጃ ደረጃ ወይም የውስጥ ክፍል ግቡ እና በፍን እና መስኮቶችን ዝጉ።



## 1. የመኖሪያ ቤት / የህንጻ / የድርጅት

- የብረት መስኮቱን እና የውስጥ መስኮቱን ዝጉ እና ቆልፍ። ድርብ (ሁለት ክንፍ) ተንሸራታች መስኮት ካለ አስወግዱት።
- የአየር ማናፈሻ ቱቦዎችን ሽፋኑ ዝጉ።
- ማስጠንቀቂያ ሲደርስ በፍን ዝጋ እና ቆልፍ።



## የግል ድወል

የደጀኑ እዝ አጥሊኬሽን እንደ አካባቢዎ እና በመረጡት ቦታ ላይ መስረት ይሰማል። የግል ድወል ህይወት አድን መረጃዎችን ይሰጣል። አጥሊኬሽኑ ተንቀሳቃሽ ስልክ ላይ ለመጫኑን አረጋግጡ።



## በውጭ

በአቅራቢያ ያለ ሕንፃ ግቡ ካልተቻለ መሬት ላይ ተኝታችሁ ራሳችሁን በእጅህ ከልሉ።



## 2. የጋራ ወይም የሕዝብ መጠለያ

- መጠለያ ቦታው ክፍትና ንጹህ መሆኑን አረጋግጡ።
- የአደጋ ማምለጫውን ቀዳዳ ዝጉ።
- ማስጠንቀቂያ ሲደርስ በፍን ዝጉ እና ቆልፍ።



## የህዝብ ድወል

የደጀኑ እዝ የድወል ድምጽ በዋናነት የሚያገለግለው ከቤት ውጭ ለሚቆዩ ነው። እባካችሁ ልብ በሉ የድወሉ ድምጽ ቆይታ ወደ መጠለያ ቦታ ለመግባት የምትችሉበት ጊዜ ነው።



## በመኪና

በመንገዱ ዳር ላይ በጥንቃቄ ያቁሙ እና በአቅራቢያ ወደሚገኝ ሕንፃ ውስጥ ግቡ ይህ የማይቻል ከሆነ ከተሸከርካሪው ራቁ፣ መሬት ላይ ተኝ እና እራሳችሁን በእጆቻችሁ ከልሉ።



## 3. የውስጥ ደረጃዎች

የውጭዎ ግድግዳዎች የለሉበትና መስኮቶች ክፍት ያልሆኑበት። ማስጠንቀቂያ በምትቀበሉበት ጊዜ፣ በላይ ላይ ቢያንስ ሁለት ፎቆች ባለው ደረጃ ላይ ቆይ (ባለ ሰዓት ፎቅ ሕንፃ - በመካከለኛው ፎቅ ላይ ባለው ደረጃ ላይ ቆይ)።



## ብሔራዊ የአደጋ ጊዜ ፖርታል

በኮምፒተር ላይ ባለው ማሳያ ማስጠንቀቂያውን በቤት ውስጥ እንዲቀበሉ ያስችልዎታል። ፖርታሉን ክፈቱ፣ የሰፈሩን ስም ምረጡ እና ኮምፒዩተሩን ክፍት አድርጉት።



## በሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ

### ከሆናችሁ

**በከተማ አውቶቡስ ላይ** - ከአውቶቡስ ውረዳ እና በአቅራቢያው ወደሚገኝ ሕንፃ ውስጥ ግቡ፣ የማይቻል ከሆነ በመስኮቱ መስመር ስር ተጎንብሱ እና እራሳችሁን ጠብቁ። እጃችሁን በራሳችሁ ላይ አድርገው።

**በአገር አቋራጭ አውቶቡስ እና ባቡር ላይ** - ከመስመሩ ስር መታጠፍ መስኮቶችን ከፍታችሁ እራሳችሁን በእጃችሁ ጠብቁ።



## 4. የውስጥ ክፍል

በተቻለ መጠን ጥቂት ውጭዎ ግድግዳዎችና መስኮቶች ክፍት ያልሆኑበት።



## ሚዲያ

የደጀኑ እዝ ማስጠንቀቂያዎች በቲቪ ቻናሎች፣ በሬዲዮ ጣቢያዎች እና በተለያዩ ድረ-ገጾች ይተላለፋሉ።



## ዋና መመሪያዎች

- ወደ መጠለያ ቦታ በፍጥነት ሂዱ። ነገር ግን በጥንቃቄ
- በአየር ላይ መከላከያ መሰረዎች ብቻ አትተማሙ።
- በሚሰጡት መውደቂያ ወይም መክሸፊያ አካባቢ አትሰብሱ።
- ከመውደቅ እና ማንነታችሁ ካልታወቁ ነገሮች ራቁ።

## ዋና መመሪያዎች

- ወደ መጠለያ ቦታ የመዳረሻ መንገዶችን አዘጋጁ።
- በህንፃው መግቢያ ላይ አትቁሙ የቦንብ ፍንጣሪ ስለሚወድቅ።
- ከቤት ውጭ ለሚገኙት የሕንፃው መግቢያ በር ክፍት አድርጉት።

## የአካባቢያችሁ ማስጠንቀቂያ ድምጽ ምን እንደሆነ እንዴት ታውቃላችሁ?

- በከተማችሁ ወይም በሰፈራችሁ ስም መሰረት ነው።
- ብሔራዊ የአደጋ ጊዜ ፖርታል ወይም የደጀኑ እዝ አጥሊኬሽን በመግባት የሰፈራችሁን እና የመንገዳችሁን ስም አስገቡ ከዛም የማስጠንቀቂያ ቦታችሁ ምን እንደሆነ እና የመጠለያ ቦታ መድረሻ ሰዓቱን ታውቃላችሁ።

በመጠለያ ቦታው ውስጥ ቢያንስ ለ 10 ደቂቃዎች ጠብቁ!

ወደ መጠለያ ቦታ በጊዜ መድረሳችሁን አረጋግጡ!

ማስጠንቀቂያው የሚሰራው በቦታው ላይ ለሕዝብ አደጋ ካለ ብቻ ነው።